

ተሃድሶው ሳይጠናቀቅ... ማንም ባይሆን!

ከጠቅላይ ሚኒስትር ሀይለማርያም ደሳለኝ የስራ ስንብት ጥያቄ በኋላ የሃገራችን ቀጣይ ጠቅላይ ሚኒስትር ማ ሲሆን ወይም ማ ባይሆን ይሻላል? በሚለው ጉዳይ ዙርያ የተጀመረው ክርክር አሁንም እንደቀጠለ ነው። ሃገራችን አሁን ከምትገኝበት አሳሳቢ ችግር አንፃር በዚህ ዙርያ በዜጎች መካከል የሚካሄደው ክርክር መቀጠሉ የማይጠበቅ ነገር አይደለም። ችግሩ በዚህ ዙርያ የሚሰነዘሩ አስተያየቶች አንዳንዶቹ በጨባጭ እውነታ ላይ ያልተመሰረቱ፣ በይሆናል እና ግምት ላይ የሚሸከረከሩ በመሆኑ ህዝቡን ይበልጥ ውዥንብር ውስጥ የሚከቱ መሆናቸው ነው ። ከእነዚህ መካከል "አሸናፊ አንዱዋለም" የተባሉ ፀሃፊ ማ ባይሆን? በሚል ያቀረቡትና በቅርቡ አይጋ ድረገፅ ላይ ወጥቶ ያየሁት ፅሁፍ አንዱ ነው። ፀሃፊው እስካሁን ከታዘቡት ተነስተው ባቀረቡት ትንተና ቀጣዩ የሃገራችን ጠቅላይ ሚኒስትር በስም ጠቅሰው እና የተለያዩ የሺድዮና የፅሁፍ ማስረጃዎችንም በማጣቀስ እኩል ባይሆን ይሻላል ብለዋል። ይህ የግላቸው አስተያየት ስለሆነ ችግር የለውም። ይሁን እንጂ ፀሃፊው አቶ አሸናፊ የገዥው ፓርቲ ህገደንብና አሰራር በሚገባ ሳይረዱ ወይም ለማወቅ ጥረት ሳያደርጉ የደረሱትበት ድምዳሜ የተሳሳተ እና ሌላውንም የሚያሳስት ስለሆነ መታረም ያለበት ነው።

ከሁሉም በፊት ገዥው ፓርቲ ኢህአዴግ የጀመረው የተሃድሶ ግምገማ አልተጠናቀቀም። ተሃድሶው ሳይጠናቀቅና እያንዳንዱ የኢህአዴግ የምክር ቤትና የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አመራር አባል በጥልቀት ሳይፈተሽና ሳይገመገም ቀጣዩ የሃገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር በጥድፊያ ለመምረጥ የሚያስገድደው ሁኔታ የለም። የኢህአዴግ ምክር ቤት ተጣይፎ ይህንን ቢያደርግ ፀሃፊው እንዳሉት በእርግጥም ውጤቱ "ታጥቦ ጭቃ" ከመሆን አያልፍም። ግምገማው ሳያልቅ ጠቅላይ ሚኒስትሩን በመምረጥ ስልጣኑን እንዲይዝ ከተደረገ በኋላ ይህ ሰው ምን ሊያደርገን እና ወዴት ሊወስደን እንደሚችል በተስፋ ከመጠበቅ ይልቅ እጩው አመራር ወንበሩ ላይ ከመቀመጡ በፊት ብቃቱና ባህርዩን በሚገባ መመዘንና መፈተሽ አለበት። ይህን ለማድረግ ደግሞ የተሃድሶ ግምገማው መጠናቀቅ የግድ ይላል።

በሁለተኛ ደረጃ ቀጣዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ከአራቱ የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች ሊቃናቸውበት ውጪ ሌላ ሰው ሊመረጥ እንደማይችል ተደርጎ በፀሃፊው አቶ አሸናፊ የቀረበው ሃሳብ ትክክል አይደለም። የተጀመረው ተሃድሶ ከተጠናቀቀ በኋላ እርስዎም እንዳሉት የኢህአዴግ ምክር ቤት ከአራቱ ሊቃናቸውበት ለጠቅላይ ሚኒስትርነት ስልጣን የሚመጥን ብቃትና ባህርይ የሚያሟላ ሰው አላገኘሁም ከሚል ድምዳሜ ላይ ከደረሰ ተፈላጊውን ብቃትና ባህርይ የሚያሟላ ሌላ ሰው ከምክር ቤቱ እንዳይመረጥ የሚያግደው ህግ የለም። ከህወሃቱ ዶ/ር ደብረፀዮን፣ ከደኢህዴኑ አቶ ሸፈራው ከአህዴዱ ዶ/ር አብይ ወይም ከብአዴኑ አቶ ደመቀ የተሻለ ብቃት ያለው የም/ቤቱ አባል የሆነ ሰው ከህወሃት፣ ከደኢህዴን፣ ከአህዴድ ወይም ከብአዴን ሊመረጥ ይችላል።

በንድፈ ሃሳብ ደረጃ ከአጋር ድርጅቶችም ቢሆን ብቃት ያለው ሰው ለጠቅላይ ሚኒስትርነት ቦታ እንዳይመረጥ የሚከለክል ህግ የለም። የኢህአዴግ ልማታዊና ዲሞክራሲያዊ መስመር ተቀብሎ በብቃት መተግበርና ሃገራችንን አሁን ከገባችበት ቀውስ በማውጣት ወደተሻለ ደረጃ የማድረስ አቅሙና ብቃቱ ያለው የአጋር ድርጅቶች አመራር አባል መኖሩ ከተረጋገጠ የኢህአዴግ አባል ስላልሆነ ለጠቅላይ ሚኒስትርነት እንዳይመረጥ የሚያግደው ህግ የለም።

ከአሁን በኋላ በብቃት የሚራንን ጠቅላይ ሚኒስትር እንጂ በአመራር ድክመት ምክንያት ተገምግሞ ከሃላፊነቱ እንዲወገድ ከተደረገ በኋላ ራሱም ጭምር የፈጠረው ችግር መሆኑ ልቦናው እያወቀ "የመፍትሄው አካል" መሆንን እሻለሁ የሚለንን ጠቅላይ ሚኒስትር የሚያስፈልገን አይመስለኝም።

ቸር ወሬ ያሰማን

አለባቸው ሁነኛው

መጋቢት 1 ቀን 2010

ከፍንፍኔ/ሸገር/አዲስ አበባ